

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ቤተሰብ ጤና ይስጥልን

ወደ ትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ደርሰናል! ለተማሪዎቻችን ፣ ለአስተማሪዎቻችን ፣ ለሠራተኞቻችን እና ለወላጆቻችን ቀላል እንዳልነበረ አውቃለሁ፤ ሆኖም ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ቢኖርም ይህን ሴሚስተር የተሳካ እንዲሆን ሁላችሁም ጠንክራችሁ ስርታችኋል። የትምህርት ቤቶቻችንን ህንፃዎች እና ማዕከላት እንደገና በመክፈት ፣ በስፖርት እና በሌሎች የክለብ ተግባራት በመሳተፍ ካለው ሁኔታ አንጻር ነገሮች ለተማሪዎቻችን በተወሰነ ደረጃ ወደ መደበኛ እንዲመለሱ ሁላችንም አብረን ስርተናል።

እንደ አለመታደል ሆኖ ፣ እንደ ፕሮግራም እና የትምህርት ቤት ጭፈራዎች ፣ የትምህርት መዝጊያ እንቅስቃሴዎች እና የት/ቤት ጉዞዎች የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች በወረርሽኝ ምክንያት ተማሪዎቻችን አሁንም ያላደረጋቸው ተግባራት ነበሩ። የ COVID-19 ወረርሽኝ እንደ ትምህርት ቤት ወረዳ እና ማህበረሰብ ብዙ ነገር ወስዶብናል። እኛ ግን ተደጋግፈን አንዳችን ለሌላው ተጠባብቀን ቆይተናል።

ሙሉ በሙሉ ወደ መደበኛው የምንመለስበትን እና ተማሪዎቻችን በአካዴሚያዊ እና ማህበራዊ ግቦቻቸው ከፍ ብለው የሚራመዱበትን ቀን በጉጉት እጠብቃለሁ። ተማሪዎቻችንን በ Mosaic የሰመር ፕሮግራሞች ላይ ለማየትም ጓጉቻለሁ!

ምረቃ

ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተመራቂዎችን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ! የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማዎን ሲቀበሉ ይህንን ስኬት በአካል ማክበር በመቻላችን በጣም ተደስቻለሁ። ሁላችሁም ወደዚህ ሰዓት ለመድረስ በጣም ጠንክራችሁ ስርታችኋል ፣ እናም እኛ በእናንተ በጣም እንኮራለን። ምርቃቱን ለመከታተል ለማይችሉ የቤተሰብ አባላት ክብረ በዓሎቹን [በምርቃት ማዕከላት](#) ጣቢያችን ወይም በ DCSD [Facebook ገጽ](#) ላይ ማየት ይችላሉ።

የፍላጎት ሞብ ዳንስ

“ከመልቀቄ በፊት” በሚለው የቪዲዮ ውድድር ላይ ለተሳተፉ የ DCSD ት/ቤቶቻችን ሁሉ አመሰግናለሁ። በደንብ ስርታችሁታል ማለት እፈልጋለሁ! ወደሰመር ስንገባ በአስተዳደር እና ማስተማሪያ ኮምፕሌክስ (AIC) ውስጥም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። እባክዎን ቪዲዮዎን በድረ-ገጽዎ እና በማኅበራዊ አውታረ መረቦችዎ ላይ @dekalbschools ን መለያ በመስጠት እና #ilovedcsd #dcsdflashmob #endofschooldance የሚለውን ሃሽታግ በመጠቀም ይጋሩ። እንዲሁም የ DCSD ፍላጎት ሞብ የትብብር ቪዲዮን ይጠብቁ።

GED ፕሮግራም

DCSD ለአዋቂ ተማሪዎች የጎልማሶች ትምህርት አቅራቢ ሆኖ መመረጡን ስገልጽ በደስታ ነው። ዲስትሪክቱ አሁን የ GED ውጤታቸውን ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ አገልግሎቶችን የሚያገኙ ፣ ለቤተሰብ ማንበብና ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለሚረዱ 500 ጎልማሳ ተማሪዎችን አገልግሎት ይሰጣል።

የአውራጃው የጎልማሶች ትምህርት መርሃ ግብር ለከፍተኛ ትምህርት ፣ ጥሩ ደመወዝ የሚከፈላቸው ሥራዎች እና ጠቃሚ የሥራ ጎዳናዎች መነሻ የሆኑ ልዩ ልዩ ዕድሎችን ይሰጣል። የተማሩትን የአካዳሚክ ክህሎቶች በመጠቀም በቤት ውስጥ የሰጧቸውን የቤት ስራ መርዳት የመሰለ እጅግ በጣም ትልቁን ጨምሮ ፣ የወላጅ / አሳዳጊዎች GED ማግኘታቸው ብዙ ጥቅሞች አሉት።

የፕሮግራሙ ምልመላ እና የምዝገባ ሂደት ጁን ውስጥ በ DCSD ማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ፣ በፅሁፍ መልዕክቶች እና በራሪ ወረቀቶች ላይ ባለው አገናኝ በኩል ይደረጋል። የ DCSD የጎልማሶች ትምህርት ፕሮግራም ጁላይ 1 ለመጀመር እና የጎልማሳ ተማሪዎችን ለመደገፍ በጉጉት እንጠብቃለን!

ምዝገባ

ምዝገባው ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ክፍት ነው። አንዴ ማመልከቻዎን ከሞሉ እና ከተገመገሙ እና ከተፀደቀ በኋላ ፣ ከኢንፎርሜሽን ካምፓስ የዘመነ የሁኔታ ኢሜል ይደርስዎታል። እባክዎን ያስተውሉ ትምህርት ቤት መግባት ከምዝገባ የተለየ ነው። የምዝገባ ማረጋገጫ ኢሜል ከተቀበሉ በኋላ የመግባት ሂደቱን ለማጠናቀቅ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።

እባክዎ በኢንፎርሜሽን ካምፓስ ውስጥ የእርስዎ መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ያረጋግጡ። አዲሱን የምዝገባ ሂደት ለመጀመር እባክዎ [እዚህ](#) ይጫኑ።

የከተማ አዳራሽ/የቦርድ ስብሰባ

በቅርብ ባደረግነው ምናባዊ የከተማችን አዳራሽ ስብሰባ የተመለከቱትን እና የተሳተፉትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። በወረዳው ውስጥ ምን እየተከናወነ እንዳለ እና ምን እንደሚመጣ ዝርዝር መረጃዎችን ስንሰጥ የእርስዎን አስተያየት እና በትኩረት መስማትዎን እናደንቃለን። የከተማ አዳራሽ ስብሰባው ካመለጠዎት ለመመልከት እባክዎ [እዚህ](#) ይጫኑ።

የሜይ 17 የትምህርት ቦርድ ስብሰባችንን ለተመለከቱ ሁሉ >ማመስገን እፈልጋለሁ። ስብሰባው ካመለጠዎት እባክዎን [እዚህ](#) ይጫኑ።

መልካም ሳምንት ፣ እና ደስተኛ እና ጤናማ ክረምት ይሁንልዎ!